



**የሰው ሐይል አገልግሎት  
የአርሊንግተን የሕዝብ ት/ቤቶች ጽቤት  
ጊዜያዊ ርዕስ ገጽ\*  
የራንዶልፍ ነፍ ደረጃ ት/ቤት ርዕስ መምህርን ለመምረጥ የተዘጋጀ ነው  
ጁን 2016**

ሰኞ፣ ጁን 13/2016

ዶ/ር ፓትሪክ መርፌ እና ዶ/ር ክሪስቲ መርፌ የአዲስ ርዕስ መምህር መረጣን በተመለከተ ባሉት አካሄዶች ላይ ለመወያየት በማሰብ ከሰራተኞች ጋር ስብሰባ የሚኖራቸው ሲሆን ይህም የሽግግር ሂደቱን ወደፊት የሚደረገውን ስብሰባ በተመለከተ መረጃ የሚለዋወጡበት ነው። የአዲስ ርዕስ መምህር መረጣን በተመለከተ ባሉት አካሄዶች ላይ የሽግግር እና የክትትል ውይይትን ለማሳወቅ የሚያስችል የስኩል ቶክ መልዕክት ለራንዶልፍ ነፍ ደረጃ ት/ቤት አንዲደርሰው ተደርጓል።

አርብ፣ ጁን 17/2016

የርዕስ መምህርን የሰራ መደብ በአካባቢና በሃገር አቀፍ ደረጃ ማስተዋወቅ። ይህ ተግባር የሚያካትተው በተለያዩ ድረ ገጾች ላይ ማስታወቂያዎችን መልቀቅን ሲሆን ለምሳሌም የቨርጂኒያ ነፍ ደረጃ ት/ቤት ርዕሳንመምህራን ማህበር (VAESP)፣ የነፍ ደረጃ ት/ቤት ርዕሳንመምህራን ብሄራዊ ማህበር (NAESP)፣ ኤድዌንስ ዊክ፣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት፣ የላቲኖ አስተዳዳሪዎችና ተቆጣጣሪዎች ማህበር፣ የጥቁር መምህራን ብሄራዊ ጥምረት፣ የጥቁር አስተዳዳሪዎች ብሄራዊ መድረክ፣ የባለሀብት ቋንቋ ትምህርትና ብሄራዊ የላቲኖ ትምህርት ቅንጅት ብሄራዊ ማህበር ይገኙበታል (ኢያንዳንዱ የሕትመት ውጤት የራሱ የሆነ ማስታወቂያ ቀን ገደብ አለው።)

ረቡዕ፣ ጁን 22/2016

ዶ/ር ፓትሪክ ኬ. መርፌ እና ዶ/ር ክሪስቲ መርፌ ከሰራተኞች ጋር ከቀኑ 1:30 p.m. ጀምሮ ስብሰባ የሚኖራቸው ሲሆን አዲስ ርዕስ መምህር ለመምረጥ ስለሚኖረው የአሰራር ሂደት፣ የት/ቤቱን ጥንካሬዎች በተመለከተ ስላሉት ግንዛቤዎች፣ ት/ቤቱ ስላጋጠሙት ግዙፍ ተግዳሮቶች እና አዲሱ ርዕስ መምህር እንዲኖራቸው ስለሚጠበቁ ችሎታዎች ውይይት ይደረጋል። ይህ መረጃ በራንዶልፍ ድረ ገጽ በኩል የሚገለጽ ይሆናል። ከመድረኩ የሚሰጥ ግብረ መልስ ለሁለት ሳምንት ያህል ክፍት ሆኖ የሚቆይ ሲሆን በእንግሊዝኛና ስፓኒሽ ቋንቋ ይቀርባል።

አርብ፣ ጁን 24/2016

በቃለ መጠይቅ አድራጊ ኮሚቴ ውስጥ በአባልነት የሚሰሩ ሰራተኞችን ለመምረጥ የሰራተኛ የምርጫ ሂደት ይኖራል።

ሰኞ፣ ጁን 27/2016

ዶ/ር ፓትሪክ ኬ. መርፌ እና ዶ/ር ክሪስቲ መርፌ ከወላጆች/የማህበረሰቡ አባላት ጋር ከምሽቱ 7:00 ሰዓት ጀምሮ ስብሰባ የሚኖራቸው ሲሆን አዲስ ርዕስ መምህር ለመምረጥ ስለሚኖረው የአሰራር ሂደት፣ የት/ቤቱን ጥንካሬዎች በተመለከተ ስላሉት ግንዛቤዎች፣ ት/ቤቱ ስላጋጠሙት ግዙፍ ተግዳሮቶች እና አዲሱ ርዕስ መምህር እንዲኖራቸው ስለሚጠበቁ ችሎታዎች ውይይት ይደረጋል። ይህም መረጃ በራንዶልፍ ድረ ገጽ በኩል የሚገለጽ ይሆናል። ከመድረኩ የሚሰጥ ግብረ መልስ ለሁለት ሳምንት ያህል ክፍት ሆኖ የሚቆይ ሲሆን በእንግሊዝኛና ስፓኒሽ ቋንቋ ይቀርባል።

የሐምሌ ወር ሁለተኛ ሳምንት

የት/ቤቱን ጥንካሬዎች፣ ት/ቤቱ ስላጋጠሙት ግዙፍ ተግዳሮቶች እና አዲሱ ርዕስ መምህር እንዲኖራቸው ስለሚጠበቁ ችሎታዎች በራንዶልፍ ድረ ገጽ ላይ መረጃዎችን መለዋወጥ። (ማስታወሻ፡ ቃለ መጠይቅ የሚደረግላቸው አመልካቾች የግብረ መልስ መረጃው እንዲደርሳቸው ይደረጋል።)

የጁላይ ወር አራተኛው ሳምንት

የመጀመሪያ ዙር ቃለ መጠይቅ - አብዛኛውን መስፈርት የሚያሟሉ አመልካቾች በተቆጣጣሪውና በሰራተኞች ቃለ መጠይቅ ይደረግላቸዋል። ሂደቱን በሚገባ ያለፉ አመልካቾች ለሁለተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ ወደ ኮሚቴው ይተላለፋሉ።

ሶስተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ - ኮሚቴው አመልካቾችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ ግብረ መልሱን ለዋናው ተቆጣጣሪ ያቀርባል።

የነሐሴ ወር የመጀመሪያ ሳምንት

ሶስተኛ ዙር ቃለ መጠይቅ(ቶች) - ዋናው ተቆጣጣሪ ለተመረጡ ዕጩ አመልካቾች ቃለ መጠይቅ ያደርጋል። ዋናው ተቆጣጣሪ ምክረ ሃሳቡን ለት/ቤቱ ቦርድ በማቅረብ በነሐሴ ወር ስብሰባው ወቅት ተገቢውን ውሳኔ እንዲያሳልፍ ይጠይቃል። የነሐሴው የስብሰባ ቀን የሚወሰነው ጁላይ 1 በኋላ ነው።

*\*የአርቢ ንግተን የሕዝብ ት/ቤቶች ርዕሰ መምህር ወደ ራንዶልፍ ርዕሰ መምህርነት ቦታ ለመዛወር ከጠየቁና ተቆጣጣሪውም የርዕሰ መምህሩን ጥያቄ የሚደግፍ ሃሳብ ለት/ቤት ቦርድ አቅርበው ከጸደቀ ይህ ለራንዶልፍ ነኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር ለመምረጥ የተዘጋጀው ርዕሰ ገጽ አገልግሎቱ ሊቋረጥ ይችላል።*

**ሁለተኛው ዙር የቃለ መጠይቅ አድራጊ ኮሚቴ እንዲኖረው የታሰበ የአባላት ስብጥር**

ክሪስቲ መርፌ፣ ሰብሳቢ	ረዳት ተቆጣጣሪ፣ ሰው ሐይል አገልግሎት
ሲንቲያ ጆንሰን	ረዳት ተቆጣጣሪ፣ አስተዳደራዊ አገልግሎቶች
ሁለት ርዕሳን መምህራን	በሲንቲያ ጆንሰን እና ክሪስቲ መርፌ የተመረጡ
አራት መምህራን ከራንዶልፍ	በሰራተኞች የተመረጡ+
አራት ወላጆች ከራንዶልፍ	በወላጅ አማካሪ ኮሚቴ የተመረጡ++
ከማስተማር ስራ ውጪ ያሉ ሁለት ሰራተኞች ከራንዶልፍ	በሰራተኞች የተመረጡ
ሁለት ሱፐርቫይዞርዎች	በረዳት ተቆጣጣሪ የተመረጡ፣ ከትምህርት (ኮኒ ስኬልተን) እና ከሰው ሐይል አገልግሎት (ክሪስቲ መርፌ)

+ፍላጎት ያላቸው ሠራተኞች ስማቸውን ለረዳት ተቆጣጣሪው፣ ሰው ሐይል አገልግሎት እስከ ሐሙስ ሰኔ 23/2016 ድረስ ማስተላለፍ አለባቸው።  
 ++የፕሮቴክሽን ፕራሚዳንት ቢቃለ መጠይቅ አድራጊ ኮሚቴ ውስጥ የሚያገለግሉ ወላጆችን ስም ዝርዝር እስከ ጁላይ 11/2016 ያቀርባሉ።